

ስለ ዶክተር ዝናቡ እርገጤማ አለመናገር አይቻልም!

አምባቸው ደጅኔ (ከወልዲያ)

ወደን የማንስቅባቸው ብዙ አጋጣሚዎች መኖራቸውን “ወደው አይስቁ” የሚለው ፈሊጥ ያረጋግጥልናል። አዎ፣ አንዳንድ ተገደንም ቢሆን እንስቃለን። አንገቱ የተቆረጠ ሰው - አሉ ነው - ከሰውነቱ የሚለዩው ጭንቅላት በሣቅ እየተንከተከተ ለተወሰነ ጊዜ ራሱን ችሎ ይንቀሳቀሳል ይባላል። ይህ ግን የውዴታ ሳቅ አይደለም። እናም ሆዳችን እያረረ የምንስቅባቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ - ልክ እንደማሸላዋ።

ዶ/ር ዝናቡ እርገጤ ሕዝብ አዳምን በሣቅ ጦሽ ማድረጉን እንደቀጠለ ነው፤ ግሩም ተዋናይ እኮ ነው! በዚህ የሣቅ ስላቅ ሂደት የሚያሳዝኑኝ አንዳች ድግምት የተዘረባቸው የሚመስሉት ጭፍንና ምናልባትም የዋህ ደጋፊዎቹና ተከፋይ አክቲቪስቶቹ በነሁብታሙ አገላለጽ ውታፍ ነቃዮቹ ናቸው። “አውቆ የተደበቀ ቢጠሩት አይሰማም” - ትክክል ነው። ውታፍ ነቃዮቹ መተዳደሪያቸው ጎሊናን ሸጦ በሚገኝ ሰልጣኔ በመሆኑ የተፈለገውን ያህል እውነት ቢነገርና ቢለፈፍ ጆሮ የላቸውም። በቆረቡበት ውሸትን የማራገብ የሆድ አደርነት ተግባር እንደተሰለፉ እስከህቅታቸው ማብቂያ ይዘልቃሉ። በገንዘብ የተለወጠ ጎሊና ወደ ሆድ ወርዶ ስለሚሸገጥ ሰውን መግደልና ማረድም ለነሱ ጽድቅ እንጂ ኩነኔ አይደለም።

ዶ/ር እርገጤ ማነው ዝናቡ እርገጤ “በጎጃምና በሰሜን ሸዋ ዝናብ ያዘነበኩት እኔ ነኝ” እያለ ነው - ይህ ልጅ ጊዜ ካገኘ እንደ ሊቀ ሣጥናኤል እኛን ጭምር “አነ ፈጠርክክሙ በአምሳሊያ ወበአርአያየ” ሳይለን ይቀራል ብላችሁ ነው? እንዲያውም ይህን ዝናብ የማዘነብ ጥበቡን ለማስመረቅ በዝግጅት ላይ መሆኑንም “አብሥሮናል” - አሃ! ግን ቴሌ ባለአራት ጂቢ ብሮባንድን በአሮሚያ ሲያስጀምር “ዝናብ” በሚል ኮድ ባለጡት ሥፍራ በአማራ ክልል የተጀመረው ዝናብን የማዘነብ የመንዝ ደብተራ ድግምት “አልጋ እንዲረጋ ለሰይጣን ግብር የሰው ደም ማፍሰስ” ለማለት እንደሆነስ ቅኔው እንዴት ሊገባን ይችላል? ለማንኛውም ጀጅቶችን ጤንነቱን አይጣ እንጂ እርገጤ ገና ብዙ ጉድ ያሰማናል። ታስታውሱ እንደሆነ ወደሥልጣን እንደመጣ ሰሞን በቲቪ መስኮት ብቅ ብሎ በሀገራችን የነዳጅ ድፍድፍ መገኘቱንና ወደምርት ልንገባ ጫፍ ላይ መድረሳችንን ነገረንና በነዳጅ አምሮት የተቃጠለውን ምላሳችንን ምራቅ በምራቅ አደረገው። እስካሁን ድረስ ግን ወፍ የለም። እንዲያውም ያን ጊዜ የነበረው የነዳጅ ዋጋ አሁን ዕጥፍ ድርብ አድጎ በነዳጅ ውድነትና እርሱን ተከትሎ መጣ በተባለው የኑሮ ውድነት ሀገር ምድሩ እየታመሰ ነው። ታሪክ ከታቢዎች የእርገጤን የየዕለት ውሸት ዘግቡና ለታሪክ አቆይት እባካችሁን። ወደፊት በታሪካችን “እንዴ! እንዲህ ዓይነት መሪም ኢትዮጵያ ነበራት?” ተብሎ ትውልዱ እንዲማርና በነባራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ሳይሆን በስሜት ከሚነዳ ወፈፊ መሪ እንዲጠነቀቅ ሀገርን እንርዳ።

ወደሌላ ወቅታዊ ጉዳይ ከማምራቱ በፊት ስለዝናብ ማዘነብ ትንሽ ነገር ልጨምር። ዝናብን ማዘነብም ሆነ እንዳይዘንብ ማድረግ በመተታወቅ ድግምት ይቻላል። በሽናሻዎች ለምሳሌ ዝናብ እንዲዘንብም እንዳይዘንብም ማድረግ የሚቻላቸው ባህላዊ ጠቢባን እንዳሉ እዚያው አካባቢ በሄድኩ ጊዜ ስምቻለሁ። ከሰይጣን ጋር ጉድኝት ያላቸው ደባትርም ይህንና ሌላም አንደርባዊ መተት ያከናውናሉ። ይህ በዚህ እንዳለ ሆኖ የዶክተር እርገጤን የዝናብ ማዘነብ ሳይንስ እውነት ነው ብለን ብንቀበል እንኳን አሁን ወቅቱ ነው ወይ? እግሬን በሰላ ጎራዴ እየጨረገደኝ “ስወድህ እኮ!” በሚል መደለያ ራሴን ቢያክልኝ ምን ፍቅር ሆነው? ጎጃምና ሰሜን ሸዋስ እንዴት ለዝናብ ሊመረጡ ቻሉ? አማራን በዚህ መልክ ማነሁለል ይቻላል ብሎስ አስቦ ይሆን? ጎጃም መተክልና ሸዋ አጣዬ ሰሞኑን ምን እንደተፈጠረ ይታወቃል። ይህ ዶክተር እርገጤ በምን ሒሳብ ነው ዝናብን ከነዚህ ሥፍራዎች ጋር ሊያያይዝ የቻለው? የሀገራችን የወቅቱ ራስ ምታትስ የዝናብ ዕጥረት ነው ወይ? ከሁሉ በፊት ሰው አራጆችንና ዘረኛ ኬኛዎችን አደብ ማስገዛት አይቀድምም ነበር? በንግዱ ሠርገው ገብተው የአንድ ሊትር ዘይት ዋጋ እስከ ብር 140 እያደረሱ ያሉ የኑሮ ውድነት ጁንታዎችን አደብ ማስገዛት አይቻልም? የግንባታ ግብአቶችን ዋጋ ሰማይ እየሰቀሉ የቤት ሠሪዎችን ኪስ የሚያጥቡና ገበያውን በሲዎላዊ ነበልባል የሚያጋዩ ዜጎች ከመንግሥት ዕይታ ውጭ ሆነው ነው? ወዘተ. ብለን ስንጠይቅ የሰውዬው ድርጊትና የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አራምባና ቆቦ ሆኖ እናገኘዋለን። የፌዴራል መንግሥት ተብዬው አልጋውን ላለማስጠቅ ሌት ተቀን የሚለፉ እንጂ ለህዝብ ኑሮ የሚጨነቅ አልሆነም፤ አፈር ደቼ ብንበላ ግድ የለውም። እንጂ እውነት ከሆነና እንደሌላ ጊዜው ሁሉ ሰውዬው የውሸት ቱማታውን ካልለቀቀብን ዝናብ በተፈለገ ጊዜ እንዲዘንብ የሚያደርግ ጥበብን የሚጠላ ጤናማ ዜጋ የለም። የዚህ የአሁኑ ዝናብ ዓላማ ግን ፖለቲካዊ ግብን ያነገበና ምናልባትም በሳይንስ ወለድ ፊሊክሣዊ “ትሪክ” አማራን ለመደለል ታስቦ ሊሆን ይችላል። ስለሆነም ከዝናብ በፊት በመንግሥት ተንቀባርረው ተይዘው በህዝብ አንደኛ ደረጃ አውቶቡስ የትም ቦታ በነፃነት በመንቀሳቀስ አማራውን እየጨፈጨፉ የሚገኙ አህዲድ-ሠራሽ አነግረኞቻችን ሃይ ይባሉልን። ዝናባችን እሱ ይሁን።

ሰሞኑን የአነግ/አህዲድ በአማራ ሕዝብ ላይ የተካሄደውና አሁን ድረስ ያልቆመው ጦርነት መንስኤው የአማራ አልጠግብ ባይነትና በአሮሞ ላይ ያለው ጥላቻ የወለደው እንደሆነ በብጥለው ገለበጠኝ ከአነጋውያን እየሰማን ነው። አለማፈርን ከሸጡ አይቀር እንደዚህ ነው። የአጣዬና ማጅቱ ሕዝብ ነቅሎ ወጥቶ ሆሮ ጉድሩ ላይ የሚገኝን አሮሞ ሲጨፈጭፍ የተገኘ አስመሰሉት። ይሉኝታንና ሀፍረትን መሸጥ ከዚህ በላይ ማረጋገጫ የለም። ዶ/ር ኮሎኔል ሎሬት እርገጤም ተደርቦ “አማራና አሮሞ ድብድባችሁን አቁሙ” ዓይነት ንግግር በአሻንጉሊት ፓርላማው ፊት ሲናገር ተደምጧል አሉ። ማን ተንኳሽ ማን ጥፋተኛ እንደሆነ ልቦናው እያወቀ ጥፋትን ለንጹሐን ጭምር ማጋራት ወይም ማከፋፈል የተንኮለኞችና የሄረኞች ጠባይ መሆኑ የታወቀ ነው። አማራን በደለኛ ለማስባል የሚሄዱበት ርቀት እጅግ አስገራሚ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአነግ/አህዲድ በቀቀኖች ያጠኑትን ንግግር በፓርላማ ተብዬው የአህዲድ ብልግና ፓርቲ የባለጌዎች ሠርግ ዳስ ውስጥ ሲዘላብዱ የሰማቸው ሁሉ ተደንቋል። ካቡዱ አይቀር እንዲህ ነው።

ዶ/ር ዝናቡ እርገጤ የዚህ ሁሉ ድራማ ደራሲ መሆኑን ለመረዳት በቅርቡ የተከበረውን 125ኛ የዐድዋ ዝክረ በዓል ማስታወስ በቂ ነው። መስቀል አደባባይ ላይ አክራሪ አሮሞዎች ያሳዩት ነውር የተሞላበትና የደጃች ባልቻ አባነፍሶ ቤተሰብ ማኅበርም አጥብቆ የተቃወመው የበዓል አከባበር ለዚህ ለሰሞኑ ዕልቂት የዋዜማ ዝግጅት ጠቋሚ ነበር። ያን አንዳችም ኢትዮጵያዊነት ያልተንጸባረቀበት በዓል የታዘበ ሰው እነዚህ ሰዎች የሽመልስ አብዲሃን ንግግር ተግባራዊ ለማድረግ ቀን ከሌት እየተራወጡ እንደሆነ መረዳት አይከብደውም። ሕዝብ አዳም ግን የተደገሰለትን ያወቀ አይመስልም። አብዛኛውን ሕዝብ ስታዘበው በአገር አማን ምንም ሳይመስለው እየተንጠራወዘም ቢሆን ኑሮውን ይገፋል። ግርምቲ አዲ!

ካለፈው ተነስቼ መጪውን እያወቅሁት “እገሌ እንዲህ በል፤ እገሌ እንዲህ አድርጉ” ማለት አልፈልግም። ለነገሩ ምን ጥልቅ አደረገኝ?